

ይድረስ ለእኛ—ከእኛ!

ይድረስ ለወንድማችን! የወገንህን ስቃይ ለምታራዝም፤
አውቀህም ሆነ፤ ሳታውቅ - ለጥቃቅን ጥቅማ-ጥቅም፤
ለሀላፊና ጠሬ - አብሮህ ለማይኖር ቁስ፤
ሀሊናህን ለምትዳርግ - ለማይድን የጸጸት ውርስ፤
ለዘር ማንዘርህ ' ለሚተርፍ ' የሰም ስብራት "ቅርስ"፤

ይድረስ ለአህታችን! የወገንሽን ጭንቅ ለምታበገር፤
አውቀሽ እንደዘበት፤ ሳታውቁ በስህተት ለምትናወገር፤
በልጦ ለመገኘት፤ በምትከውኒው ድርጊት-ሃላፊ፤
የማያልፍ ክፉ ሰም ተክለሽ - ሳትጠቀሚ ለምታልፊ፤
የትውልድ እናት ሆነሽ - የሰምሽን ክብር ለምታጎድፊ፤

ይድረስ ለእኛ - ከእኛ!
ሕዝብ በመደሻ ሲቀጠቀጥ፤ ምስማር ለምናቀብል ከንቱ፤
የዘረኝነት አጥሩን ሲያጥር፤ ማገር ለሆንን ለስርዓቱ፤
የጭቆና መረቡን ሲዘረጋ፤ እየተጋገዝን ለምንተበትብ፤
አስተዋጽዖ ለምናደርግ፤ ለከፋፍለህ ስልቱ ግብ፤
ለ" ልማታዊ መንግስት" ፊደል፤ ለዘረኝነት " ፊደራሊዝም"፤
ኃይል፤ ጉልበት ሆነን፤ እድሜውን ለምናራዝም፤

በ" ለም አለኝ በሰማይ . . " ቤት፤ በአፓርታመንት ተሰፋ፤
ዶላር ለምናፈስለት፤ ጨቋኝ እንዲደልብ፤ እንዲፋፋ፤
(በሚያማልል ፕሮፓጋንዳው ኩሽት፤
ምንም እንኳን ቢያስመስለው ላገር ልማት፤
ተጠያቂነት ለሌለው "መንግስት"፤
የሶንድ ግዢውስ ቢሆን በምን አምነት?)

ይድረስ ለእኛ!
በመሃላ፤ በጨካኝነት . . ፤ ባደባባይ፤
"ክርስቲያን" ነኝ፤ "ሙስሊም" ነኝ ባይ፤
በማዕረግና ቅጽል ብዛት አይደለም እምነቱ፤
በቁምና በሸፍጥ አይደለም ሰግደት፤ ጸሎቱ፤
መስጂድ፤ ቤተ-ክርስቲያን . . እምናምስ፤
የመለኮት ጸጋ ማደረጃውን እምናረክስ፤
በኢ-አማኝ መሰሪዎች ሴራ፤ ጽላተ-ታቦቱን እምንከስ፤
የእምነት መሰረተ-ስርዓቱን፤ ዶግማ-ቀኖና እምናፈርስ፤
መቅሰፍት መጥራት ነው በራስ፤ ቅስፊት መመኘት ነው ለሀገር፤
የዘላለም ዓለም አሳት፤ አማይበርድ የሲኦል ጣር፤

ይድረስ ለእኛ!
"መሬት አሰጣችኋለሁ . . " ሲል፤ በካሬ ሜትር መትሮ፤
ከየት አምጥቶ? ብለን ብንጠይቅ፤ ባለቤቱን በግፍ አባሮ፤
ከጉልበተኞች ተጠግቶ - ተገን የሌለውን ደሀ ገፍቶ፤
የሚያለቅሱ ህጻናትን እምባ - በግፍ ረግጦ የተገነባ፤
በሞራል፤ በሀገም፤ በኃይማኖት - ከቀማኛ ሌባ ተሻርኮ መብለት፤
ያስጠይቃል ጊዜው ሲደርስ - ሀገር ለባለሀገሩ ሲመለስ፤
ከሰማችንም፤ ከገንዘባችንም ሳንሆን በከንቱ እንዳንቀር፤
እናም ጎበዝ! እናስብበት፤ ጊዜው ሳያልፍ እንምከር።

ይድረስ ለእኛ!
ሳይማር ለሰተማረን — ወርቅ፣ አልማዝ ለበደረን፣
ምላሻችን አይሁን ጠጠር — የበላንበትን ወጭት አንስበር፤
ለፍትህ፣ . . ለነጻነቱ፣ ሕዝብ የሚያደርገውን ወሳኝ ትግል፣
በአስምሮ ድህነት ተጠፍረን፣ ማገዝ እንኳን ባንቸል፣
እኛ ከዋናው ጠላቱ ብሰን፣ ጉሮሮው ላይ አጥንት አንሰንቅር፤
የፈሪ ዱላችንን እንደታቀፍን፣ ባይሆን “መሃል እንስፈር”፤
የ“እሱ” ክፋት መቼ አነሰና፣ ሀገር እሚያቃጥል በሰብ-አሰብ-
ለእሳት ቤንዚን ከማቀበል፣ ከአኩይ ተግባር እንታቀብ፤
ማሰጣል እንኳ ቢያቅተን፣ የጊዜ ምስጢር ዘማ፣
በ“ ያባትህ ቤት ሲዘረፍ . . ” ብሏል፣ አገራችንን አናድማ!

ይድረስ ለእኛ!
አመንዣጊ ለሆንን እንደ ጌኛ፣
በሆዳችን ለምናሰብ፣
ለማይመስለን በልተን እምንጠግብ፤
ከረሃብተኛ ጉሮሮ ነጥቀን፣ በጠኔ ከደከመ ጨቅላ፣
ሀሊናችንን ሸፍንን፣ ሆዳችንን ለምንሞላ፣
በዛሬ ብቻ “አሰረሽ - ምቹው”፣ የትውልዱን ነገ ለምናጨልም፣
ትርፍራሬያችን እንኳ እንዳይቀር፣ በክፋት ለውሰን ለምናወድም፤

ይድረስ ለእኛ!
ውጭም ሆነ - ውስጥም ላለን፣
ለቅንጥብጣቢ ስጋ፣ እንደውሻ ለሚጣልልን፣
ከደሀ አፍ ተነጥቆ፣ ዳረጎት ለሚሰፈርልን፣
ለደረቅ ፍርፋሪ እንጀራ፣ ተበልቶም ለማያጠረቃ፣
በወገን ቁስል ላይ፣ እንጨት መሰደድ ያብቃ!!

ጌታቸው አበራ
መስከረም 2007 ዓ/ም
(ሰፕቴምበር 2014)